



የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ  
የፌዴራል ዋና አዲተር ሙኬት  
Federal Democratic Republic of Ethiopia  
Office of the Federal Auditor General



ቁጥር 0FAGF-02.1/9/32  
Ref. No  
ቀን 19/09/2013  
Date

ለክብርት ዶ/ር አዳነች ያሬድ  
በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ  
የተፋሰሶች ልማት ባለሥልጣን ዋና ዳይሬክተር  
አዲስ አበባ

ለአቶ ያሬድ ግርማ

የአዋጅ ተፋሰስ ልማት ጽህፈት ቤት ኃላፊ  
ወረር

ጉዳዩ፡- የአዋጅ ተፋሰስ ልማት ጽህፈት ቤትን የ2012 በጀት ዓመት  
የፕሮጀክት ሂሳብ አዲት ሪፖርት ይመለከታል፤

በርዕሱ የተጠቀሰውን ጽህፈት ቤት የፕሮጀክት ሂሳብ የአዲት ውጤትና አስተያየት የያዘ 3  
ገጽ የአዲት ሪፖርት እና 2 ገጽ የሂሳብ ሪፖርቶች በድምሩ 5 ገጽ ከዚህ ደብዳቤ ጋር  
አያይዘን የላክን መሆኑን እንገልጻለን።

ከማክበር ሰላምታ ጋር

የሰላምታ ምልክት

ለሰላም መብራቱ

የልማትና ማህበራዊ አዲት ዳይሬክቶሬት  
ዳይሬክተር





በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ  
በተፋሰሶች ልማት ባለሥልጣን  
የአዋሽ ተፋሰስ ልማት ጽህፈት ቤት

የ2012 በጀት ዓመት የፕሮጀክት ሂሳብ  
አዲት ሪፖርት



ግንቦት 2013 ዓ.ም  
አዲስ አበባ

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ

በተፋሰሶች ልማት ባለሥልጣን

የአዋሽ ተፋሰስ ልማት ጽህፈት ቤት

የ2012 በጀት ዓመት የፕሮጀክት ሂሳብ አዲት ሪፖርት

የአዋሽ ተፋሰስ ልማት ጽህፈት ቤት ለፕሮጀክት ሂሳብ የተመደበለት በጀት በፋይናንስ አዋጅ፣ ደንቡ እና በተከታታይ በወጡ መመሪያዎች መሰረት ለታቀደለት ዓላማ ማዋሉን፤ ለማረጋገጥ ከዚህ ሪፖርት ጋር የተያያዙትን የ2012 በጀት ዓመት ሂሳብ ሪፖርቶችን እና የሂሳብ ማስታወሻዎችን አዲት አድርገናል።

ሪፖርቶቹን የማዘጋጀት ኃላፊነት የአዋሽ ተፋሰስ ልማት ጽህፈት ቤት ሥራ አመራር ሲሆን፤ የሂሳብ ሪፖርቶቹን አዲት በማድረግ መያወጃ አስተያየት መስጠት ደግሞ የፌዴራል ዋና አዲተር መሥሪያ ቤት ኃላፊነት ነው።

አዲቱ የተከናወነው የፌዴራል ዋና አዲተር መሥሪያ ቤትን ለማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር 982/2008 ለመሥሪያ ቤታችን በተሰጠው ሥልጣን መሠረት የዓለም አቀፍ አዲት ደረጃዎችን (ISSAI) መሠረት በማድረግና የዋና አዲተር መሥሪያ ቤትን የአዲት ሥልት በመከተል ነው።

እነዚህን የአዲት ደረጃዎች መከተል አዲቱን በሚገባ አቅደን በመሥራት በተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ላይ አጥጋቢ የሆነ ማረጋገጫ (የአዲት አስተያየት) ለመስጠት ያስችለናል።

ከዚህም በተጨማሪ አዲቱ የተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ተገቢ የሆኑ አዋጆች፣ ደንቦች እና በተከታታይ የወጡ መመሪያዎችን በመከተል የተዘጋጁ መሆኑን በናሙና አዲት ማከናወንን ይይዛል።

የሂሳብ ሪፖርቶቹ ጉልህ ከሆኑ መዛባቶች የጸዱ ለመሆኑ በቂ ማስረጃ፣ አጥጋቢ ማረጋገጫና ማብራሪያ ሊያስገኝ በሚችል መልኩ አዲቱን አቅደን አከናውነናል። አስተያየት ላይ ለመድረስ በሂሳብ ሪፖርቶቹ ላይ ያለውን የመረጃ አቀራረብ አጠቃላይ ብቃት ገምግመናል። ይሁን እንጂ በሪፖርቱ ላይ ከተመለከቱት የአሰራርም ይሁን የሂሳብ አያያዝ ድክመቶች በተጨማሪ ሌሎች ድክመቶች ወይም ስህተቶች ሊኖሩ የሚችሉ ከመሆኑም በላይ የሂሳብ ሪፖርቶች ለማዘጋጀት የተዘረጉትን የውስጥ ቁጥጥርና ሌሎች ድክመቶችን መለየት በመቻሉ



ሊያሳይ አይችልም። ለአዲቱ ሥራ መሰረት የሆኑት ጽህፈት ቤቱ ያቀረባቸው የሂሳብ ሪፖርቶች፣ መዛግብት፣ ደጋፊ ማስረጃዎች እንዲሁም በጽህፈት ቤቱ ሥራ አመራር የተሰጡ ማብራሪያዎች ናቸው።

አዲቱ የተከናወነው የበጀት ዓመቱን የሂሳብ እንቅስቃሴ ሊወክሉ የሚችሉ ናሙናዎችን ወስዶ በጥልቀትና በዝርዝር አዲት በማድረግ ነው።

የሚከተሉት በጽህፈት ቤቱ የተዘጋጁ የተጠቃለሉ የሂሳብ ሪፖርቶች፡-

- ◆ የተሰብሳቢ ሂሳብ ሪፖርት፣
- ◆ የተከፋይ ሂሳብ ሪፖርት፣

ከዚህ የአዲት ሪፖርት ጋር ተያይዘው ቀርበዋል።

የአዋሽ ተፋሰስ ልማት ጽህፈት ቤት የ2012 የተሰብሳቢና የተከፋይ ሂሳብ ሪፖርቶች ጉልህ የሆነ ግድፈት የሌለባቸው፣ በአዋጅ በተፈቀደው በጀት በመንግሥት የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት በትክክል የተዘጋጁና የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅን፣ ደንብና መመሪያን ጠብቆ የተከናወነ መሆኑን ለማረጋገጥ አዲት ሲደረግ፡-

1. በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 190/2002 አንቀጽ 32 እንዲሁም በፌዴራል የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች የሂሳብ አያያዝ መመሪያ ቁጥር 4/2003 መሰረት ለውሎ አበልና ለመጓጓዣ የተሰጠ ቅድሚያ ክፍያ ሰራተኛው ሥራውን አጠናቆ ከተመለሰ በኋላ፤ በመመሪያ ቁጥር 5/2003 መሰረት ደግሞ ለሥራ ማስኬጃ የተሰጠ ቅድሚያ ክፍያ በሰባት ቀናት ውስጥ መወራረድ እንዳለበት ያሳል። ሆኖም ጽህፈት ቤቱ በደንቡና በመመሪያው መሰረት በተለያዩ የተሰብሳቢ የሂሳብ ኮዶች (መደቦች) ከአምስት ዓመት በላይ እስከ አሥር ዓመት ድረስ ሳይሰበሰብ (ሳይወራረድ) የቆየ ብር 52,109,025.34 በሂሳብ ሪፖርቱ ላይ የሚታይ ሲሆን ባለፉት በጀት ዓመታት ሂሳብ አዲት ወቅት የፕሮጀክት ሂሳብ የተዘጋ ስለሆነ ጽህፈት ቤቱ ለሁኔታው ትኩረት በመስጠት የተሰብሳቢ ሂሳቡን ሁኔታ በማጣራት ተገቢው እርምጃ እንዲወሰድ በተደጋጋሚ አስተያየት የተሰጠበት ቢሆንም ተገቢው ትኩረት ባለመሰጠቱ ሂሳብ ባለበት ሁኔታ የሚገኝ በመሆኑ የተሰብሳቢ ሂሳቡን ተዓማኒነት ጥያቄ ውስጥ ያስገባው መሆኑ፤



2. በጽህፈት ቤቱ የሚገኙ ተከፋይ ሂሳቦችን ተገቢነት ለማረጋገጥ እንዲሁም መሥሪያ ቤቱ ያለበትን ተከፋይ ሂሳብ በወቅቱ ለሚመለከተው አካል የሚከፍል መሆኑን ለማረጋገጥ አዲት ሲደረግ ከአምስት አመት በላይ እስከ አሥር ዓመት ድረስ ሳይከፈል የቆየ ብር 375,078.28 በሂሳብ ሪፖርቱ ላይ የሚታይ ሲሆን ባለፉት በጀት ዓመታት ሂሳብ አዲት ወቅት የፕሮጀክት ሂሳብ የተዘጋ ስለሆነ ጽህፈት ቤቱ ለሁኔታው ትኩረት በመስጠት የተከፋይ ሂሳብ ሁኔታ በማጣራት ተገቢው እርምጃ እንዲወሰድ በተደጋጋሚ አስተያየት የተሰጠበት ቢሆንም ተገቢው ትኩረት ባለመሰጠቱ ሂሳብ ባለበት ሁኔታ የሚገኝ በመሆኑ የተከፋይ ሂሳቡን ተዓማኒነት ጥያቄ ውስጥ ያስገባው መሆኑ፤

ታውቋል።

ከላይ ከተራ ቁጥር 1 እስከ 2 እንደተገለጸው የፕሮጀክት ሂሳብ ከተዘጋ ከአራት ዓመት በላይ የሆነው ቢሆንም በ2012 በጀት ዓመት ለተሰብሳቢና ለተከፋይ ሂሳብ የተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ተዓማኒነት ጥያቄ ውስጥ ሊገባ ችሏል። በመሆኑ በእኛ አስተያየት በጽህፈት ቤቱ ለተሰብሳቢና ለተከፋይ ሂሳብ የተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ትክክለኛውን ሁኔታ አያሳዩም።



$\frac{19}{08}$  ሰለሞን መብራቱ  
 የልማትና ማህበራዊ እዲት ዳይሬክቶሬት  
 ዳይሬክተር

የፌዴራል ዋናው አዲተር መሥሪያ ቤት

ግንቦት 2013 ዓ.ም

ቁጥር 11/18/ደ-12-5-1/7/15

ቀን 05 ሚያ 2013

ለፌዴራል ዋና አዲተር መሥሪያ ቤት

አዲስ አበባ

የአዋጅ ተፋሰስ ልማት ጽህፈት ቤት የ2012 በጀት ዓመት የፕሮጀክት ሂሳብ ሪፖርት ቀጥሎ የተመለከቱትን የሂሳብ መግለጫዎች፡-

1. የተሰብሳቢ ሂሳብ ሪፖርት

1 ገጽ

2. የተከፋይ ሂሳብ ሪፖርት

1 ገጽ

በአጠቃላይ በድምሩ 2 ገጽ ሪፖርት ከዚህ ደብዳቤ ጋር አያይዘን ልክናል፡፡



ከሠላምታ ጋር!

ሃሳ

አበጃ መንገሻ ጉደታ

የአዋጅ ተፋሰስ ልማት ጽ/ቤት

ኃላፊ



## MONTHLY REPORT - PAYABLES

Reporting Unit : 15/00/000/221/01/02 - Ministry of Water Resources - Awash Basin Authority

Month/Year : Sene / 2008

Bank Account Code : Gov-283 -  
Revenue

| Account Code | Account Description                                             | YTD Balance (Birr) |            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
|              |                                                                 | Debit              | Credit     |
| 5001         | Grace Period Payables                                           | -                  | -          |
| 5002         | Sundry Creditors                                                | -                  | -          |
| 5003         | Pension Contribution Payable                                    | -                  | -          |
| 5004         | Salary Payable                                                  | -                  | -          |
| 5005         | Other Payroll Deductions                                        | -                  | -          |
| 5006         | Withholding Tax Payable                                         | -                  | 84,530.79  |
| 5007         |                                                                 | -                  | -          |
| 5009         |                                                                 | -                  | -          |
| 5021         | Due to Staff                                                    | -                  | -          |
| 5022         | Due to MoFED for SSDP                                           | -                  | -          |
| 5023         | Due to MoFED for Staff from Next Year's Budget                  | -                  | -          |
| 5024         | Due to MoFED for Recurrent Expenditures from Next Year's Budget | -                  | -          |
| 5025         | Due to MoFED for Capital Expenditures from Next Year's Budget   | -                  | -          |
| 5026         | Due to Regions/Federal Public Bodies                            | -                  | -          |
| 5027         | Other Payables to MoFED                                         | -                  | -          |
| 5028         | Other Payables Within Government                                | -                  | -          |
| 5029         | Family Pay                                                      | -                  | -          |
| 5031         | Internally Displaced Persons                                    | -                  | 180,583.74 |
| 5032         | Demobilization Payable                                          | -                  | 18,526.29  |
| 5033         | War Veterans Payable                                            | -                  | -          |
| 5035         | Due to MOFED Revolving Fund                                     | -                  | -          |
| 5041         | Direct Advance                                                  | -                  | -          |
| 5042         | 28 Day Treasury Bill                                            | -                  | -          |
| 5043         | 91 Day Treasury Bill                                            | -                  | -          |
| 5044         | 182 Day Treasury Bill                                           | -                  | -          |
| 5051         | Customs Deposits                                                | -                  | -          |
| 5052         | Court Deposits                                                  | -                  | -          |
| 5053         | Hospital Deposits                                               | -                  | -          |
| 5054         | Other Deposits                                                  | -                  | -          |
| 5055         | Bid Bond Deposit                                                | -                  | -          |
| 5057         | Counter Part Fund Deposit from Grant                            | -                  | 90,673.14  |
| 5058         | VAT Retention Payable                                           | -                  | -          |
| 5059         | VAT Payable                                                     | -                  | -          |
| 5061         | Retention on Contract                                           | -                  | 764.32     |
|              | Total                                                           | -                  | 375,078.28 |

&lt; Back



## MONTHLY REPORT - RECEIVABLES

Reporting Unit : 15/00/000/221/01/02 - Ministry of Water Resources - Awash Basin Authority

Month/Year : Sene / 2008

Bank Account Code : Gov-283 - Revenue

| Account Code | Account Description                                        | YTD Balance (Birr) |        |
|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
|              |                                                            | Debit              | Credit |
| 4201         | Suspense                                                   | -                  | -      |
| 4202         | Cash Shortage                                              | -                  | -      |
| 4203         | Advance to Staff                                           | -                  | -      |
| 4204         | Advance for SSDP                                           | 385,782.28         | -      |
| 4205         | Advance for Staff from Next Year's Budget                  | -                  | -      |
| 4206         | Advance for Recurrent Expenditures from Next Year's Budget | -                  | -      |
| 4207         | Advance for Capital Expenditures from Next Year's Budget   | -                  | -      |
| 4208         | Advance to Regions                                         | -                  | -      |
| 4209         | Other Advances to BI                                       | -                  | -      |
| 4210         | Other Advances Within Government                           | -                  | -      |
| 4211         | Purchase Advance                                           | 101,803.43         | -      |
| 4251         | Advances to Contractors                                    | -                  | -      |
| 4252         | Advances to Consultant                                     | 823,070.30         | -      |
| 4253         | Advances to Supplier                                       | -                  | -      |
| 4254         | Other Advances Outside Government                          | 737,772.94         | -      |
| 4271         | Peasant Associations                                       | 12,103,426.40      | -      |
| 4272         | Cooperatives                                               | 253,137.58         | -      |
| 4273         | Individuals and Private Organizations                      | -                  | -      |
| 4274         | Other                                                      | 10,442,748.63      | -      |
|              | Total                                                      | 27,261,283.78      | -      |
|              |                                                            | 52,109,025.34      | -      |

&lt; Back

